

叨nd早吊

λ9

儿木吊 0吊叨c 小nm

RandolP Dunn

መበለቶች እና ሌሎች የተቸገሩ

በ Randolph Dunn

ተገቢ ባልሆኑ የመበለቶች አያያዝ

የማቴዎስ ወንጌል 23 ቁጥር 14 "እናንተ ግብዣዎች ዳጆችና ፈረሳውያን፡ ወራሾችና ፈረሳውያን ወይላችሁ፡ እናንተ የመበለቶችን ቤት ትበለላችሁና መከራ ለረጅም ጊዜ ዳንተው ትሰጣላችሁ፤ እንግዲህ ታላቅ ፍርድን ትቀበላላችሁ አላችው።

ማርቆስ 12 ቁጥሮች 38 በ 40 ግዛቶች "በረጅም ጊዜ መጓዝ ከሚወዱት ጸሐፍት ተጠንቀቁ ቀሚሶች እና በገቢያዎች ውስጥ እንደ ሰላምታዎች እና በምክራቦች እና በ

የበለቶችን ቤቶች የሚበላ ክሬሞች የከብት ቦታዎች እና ተስፋ የቆረጡ ጸሎቶችን ያደርጋሉ። የባሉ ትሮናን ይቀበላሉ።

"በዚያን ጊዜ የደቀ መዛሙርቱ ቁጥር ትልቅ እና ትልልቅ መሆኑን አቤቱታ እያደገ ነው

መበለቶቻቸው በዕለት ተዕለት ምግቦች ውስጥ እየተሸከሙ ሄልታናዊ አይሁዶች የሚኖሩ አይሁዶች የተደረጉ አይሁዶች የተደረጉት። ሕግ 6 ቁጥር 1.

የቤተሰባቸው ኃላፊነት

አንደኛ ጢሞቴዎስ 5 ከቁጥር 3 እስከ 8 ደዛገላት "መበለቶች የሆኑትን መበለቶች ክብር የሆኑት መበለቶች ክብር ናቸው። ግን መበለት ከሆነ ልጆች ወይም የልጅ ልጆች አሉት፣ በመጀመሪያ ለገዛ ቤታቸው አምላኪነት ለማሳየት ይማሩ [በ

የራሳቸውን ቤተሰብ ማንከባከብ እንዲሁም አንዳንዶች ወደ ወላጆቻቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ይህ በእግዚአብሔር ፊት ደስ የሚያሰኘ ነው።

እሷም ብቻዋን መበለት ትቶታለች፣ ሌሊትና ቀንም በልግሥትና በጸሎቶች ልመና ትኖራለች፣ ግን የራስዋን አቅፋ

የምትኖር ብትሆንም እንኳ የሞተች ከሆነች። ያለ ነቀፋ እንዲሆኑ እነዚህን ነገሮች ያዙ። ነገር ግን በግልጥ ለዘመዶቹ ቢሆን በተለይ ለቤተሰቡ አባላት የማይሰጥ ከሆነ እምነቱን ከሐዲ ከነበረው የከፋ ነው። ማንኛውም አማኝ ቤት

መበለቶች ያሉት ዘመዶች ካሏት ለእነሱ ይንከባከቧቸው። በእውነት በእውነት እኔ መበለቶች ለሚንከባከቡ ቤተ ክርስቲያን አትሸከምም።

ከፒዚል አስተያየት-- አጋሞቶች ያሉት ዘመዶች ያላች አማኞች የሚያገኙትን ይመስላል። ሆኖም፣ ወንድ ወይም ሴት፣ ወንድ ወይም ሴት ይንከባከቧቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ምናልባት ሰውየው ቤተክርስቲያንን ሸክም ሳይሆን ሀብቶችን መስጠት አለበት። የተመዘገቡ መበለቶች በሥራ ላይ የሚውሉ "ወንዶች" ለመበለቶች 'መበለቶችን' እንክብካቤ

ማድረጉን የሚንከባከቡ ማናቸውም ብልህነት ነው። አስተያየት አስተያየት።

የቤተክርስቲያን ኃላፊነት.

ፍቅርን ማወቅ የመጣነው በዚህ መንገድ ነው። መሲሐ ለእኛ ሕይወቱን ለእኛ ሰጠ. እኛም ደግሞ ለወንድሞቻችን ህይወታችንን መስጠት አለብን "

《予》 | 予9 d cu6 赜 d 小 Yβ四 q 予 βu | 小; 叨n6 赜小 小nm 6η 赜小》 气》 & mn 虫9 n 气》 φA 《赜小 气》 & mn 虫 d 四s 叨.

λ) 黑岁 m 叨古甲n 5 虫mc 5 λn 十甲β. "气点 气小 | 予 η 予甲》 叨nd 予 予早小 d 吊十n 《甲》 λ 早叨吊

气叨H λη 赜c 气9 儿i 予9 φ) 叨A 叨n9 8 木早吊 0 木早吊》 驷 β p m d A, 叨》 叨6n P 叨叨中 | 予 n 吒予 P 驷予 q c 叨予 驷 气》 禽 几 叨》 予 q 6 d 吊.

Pn) n 予6η 咒》 λn 十P 予-叨气小 | 予 叨nd 予 λ) s 9 予 驷》 驷 4β | 予 几 十叨η P d 小 驷

a. nd 气c 点 气》 hηη 几 P 四β 叨m h c n 七》 } A [| 几 十叨η λ d 小 h c n 七》 .

b. \$ d η 杰》 d 四双 d 予 & 中 黑岁 P [| 吊 气9 P 四β 小 β d 四s 叨 叨 & 中 黑岁 P [| λ φ 四 d 小 叨 nd 予 | 小 吊 叨 岁 叨 [] .

c. \$ d η 杰》 P 四β) n 叨 n Q 赜小 h c n 七》 几 十叨 叨 吊 P n 《吊 9 赜小 P 四 驷 卜 叨 甲 吊.

λn 十P 早吊》 } m 9 φ 虫.

Art m 叨古甲n 5 虫mc 9 气9 叨 nd 予 气 c n 甲 D 黑 虫 m < D n 赜 赜小 叨 叨 H 十 n 四 四 吊 | 小

a. b s 叨 赜 赜小 n n s η 4 叨 予 叨 小 吊 λ β 黑 d 驷

b. P λ) s 叨 A 叨 n 予 9 予,

c. d m < IV 6 甲 吊 叨 A η 驷 n 驷 } d 小,

d. A 忿 吊》 λ 叨 m,

e. d 四 小 虫 赜 小 叨 甲 吊 P 气》 叨 赜 十 φ n β | 予 叨》 & n λ η β 杰 A

f. P φ & η) 》 气 叨 c λ m n:

g. d 十 η & 予 叨 甲 吊 β) n 叨 n,

h. 叨 叨 A η 驷 IV 6 卜 卜 6 点》 m 6 吊.

几 十 h c n 七 s 叨 nd 予 d 几 十 h c n 七 s 几 十叨 η \$ d η 早 吊 十 叨 n c (早 吊) 气》 s 予 w 6 予 叨 H 叨 nd 吊.

a. P 叨 n 9 D 卜 十 叨 n 6 予 λ A 十 7 d o 驷

b. 十 叨 n < 》 P 叨 n 9 小》 叨 赜 小 叨 小 甲 吊 十 d β 十 甲 A

c. \$ d η 早 吊》 d 叨 叨 H 予 驷 叨 η D β 四 7》 H η 叨 叨 n m 予 \$ d η 早 吊 i 叨 卜 β 吊 d 卜

叨 nd 早 吊 d λ) s 4 β | 予 IV 6 虫 mc 十 叨 H 7 n.

a. d 几 十 h c n 七) 几 十叨 叨 吊 P 叨 n 叨 < IV 6, 驷》 驷 η 卜 "叨 几 十 h c n 七) 叨 7) 叨 予" 小 nm λ A 十 n 赜 & 驷

b. 几 十 h c n 七 s λ 卜) 驷 吊 叨 岁 叨 nd 早 吊》 } A 十 叨 H 7 n 予) s [吊) 予 m η 中 d 吊.

b s 叨 赜 赜小 n 60 4 叨 予 叨 小 吊 λ β 黑 d 驷

a. 0λ》 黑岁小 h\$d H叨》 bsi托 小nm 604叨予 P黑Z巾0萃小 n早吊 0λ四ηβ β卯小卜
0 60岁小 氛9 0 70岁小 PA黑予 φ9予 叨ηnA.

b. 0uβD小萃小 P叨吼Z兜 4叨小予 小nm P sexual小叨》 乍 | 予 驷昂予 驷昂予 | 0c

c. bsi叨萃小 n 60 4叨予 0小吊 P 「卜 叨0d早吊 λ卜》 驷 0几+hc0七》 小nm 氛》 &》 n0n0叨》 氛》 黑79 λA+叨H70驷
氛 | 巾 氛》 黑79 四叨0予 λd0萃小 +η木 βm0中A 氛9四 P+叨H70叨予》 IV6 &叨甲A.

Pn驛四儿β λn十)P予 Pλ》 s NA明n予 U i 〔 〕 β吊dA U.λ》 s 2H
λ叨η杰A

- b. NDi 〇弋 驛h) }予 P+&8叨小》 Jη予 P叨虫cm \$弋十n予木 气》 黑79十J〇》
〇〇A甲ηAβ | 予 (H叨予)
- c. Jη予》 P叨虫cm \$弋十n予木 气》 黑79 λ7〇; iE, 叨巾〇c
nH叨予 小心 P 〔 | Pη予中A n禺》 .
- d. Jη予 〇〇A卯予 n十虫ζm 气》 黑79 λ7〇
- e. nλ》 s 〇dβ P个H 〇d叨η ηβ 〔 〕 〇λ》 s 2H λ》 s 巾小η予 }7〇 | 〇c

Pλn十)P予 叨吼咒.

d叨An驛 IV6甲吊 叨An驛 n驛

- a. 四u〇ζ巾η 气点》 〇m 〈 IV6甲儿木吊》 ndζ禺吊 四Dφ 气9)ηη公予
- b. 叨〇d早吊 〇d予禺c i 〔 卜 叨An驛 IV6甲吊 小nm m 〈 n6甲吊》 〇四7A7A 气9 〇四n9D) λβη&卜驛
叨〇d予 〇Ad 气》 黑吼 〔 〕 βm〇中A.

A忿吊》 λ叨m

- a. Pn早吊 PDd竺十卯hc
- b. 驛》 驛 气》 禽》 〇r木骂弋 u9) 〇βqc驛 气》 禽βu 叨叨H岁 〇Dd竺 Dd竺 | 予 dβ i 7; β吊dA
- c. λAE λAE λ99予》 叨》 n〇nη PA忿吊》 勺dd | 予 λβ禺n驛四
四η黑叨

d黑昂吊 Dβ驛 H叨s)A 〔 卜 叨d巾〇吊 λn苾禽β | 予 \$dh早吊》 d四φζη P气》 叨禺十φ〇β | 予 叨》 &n

P个H hcn七)q吊》 驛竿予 气》 &巾四 〈 〇四sζ叨 Pφ&η) 》 气叨c λm〇

- a. P黑岁 Dβ驛 H叨s A竺, 予十小予 叨n予 Dβ驛
〇气驛 | 予, λ》 s Dd竺 Dβ驛 λdn&d7小A竺 气6巾) d叨ndnA dφφ.

〇叨An驛 IV6 卜 卜 6点) λ黑吊.

- a. P叨〇d七右 叨〇d杰 叨〇d予 n叨 〔 S 〇d予 P | 7公予 sc2予 〇叨A\ηP吊小 P气叨Hληγc λ7AJβ 9予
- b. λ》 s 巾小 λ7AJβ甲 气》 黑吼φm 卜 叨m〇φ λd〇予 气9驛 气》 黑四β 〔 〕 叨m〇φ λd〇予
虫m6苾小 nD巾黑吊 〇Ad IV6 P叨nH〇予 巾小, &ml Dβ驛 小吒予.

"叨〇d早吊》 d叨叨H7η &中黑岁 ηA 〔 卜, 驛昂小苾小 nhcn早n c吊 〇叨Dm〇予 2H, A忿吊, A忿予苾小》
P叨禺n叨, A忿吊驛 气》 &〇卜 d四sζ叨 白&9IV6 气》 &q 〈 β四6卜. 巾βm) . P叨驛四》 λ四; n予 叨〇d予
P 〔 卜予 H叨禺吊 ηd予, d气 | c巾 m) 中虫 四sζ叨.

የመጀመሪያዎቹ የቆይታ ቁጥጥሮች 7 ቁጥጥሮች 8 እና 9 ግዛቶች ላላገቡና መበለቶች ግዛቶች ለሉ

እንደ እኔ ነጠላ ሆነው እንዲቆዩ ያደርጋቸዋል። ግን ራስን መግዛትን የማይጠቀሙ ከሆነ ማግባት አለባቸው። ፍቅርን ከማቃጠል ይልቅ ማግባት ይሻላል።

ኮፒረስ አስተያየት: ያላገቡ ሰዎች ያላገቡ፣ በእውቅና ማረጋገጫ ተፋቱ

ፍቺ እና መበለቶች ማግባት የተሻለ ነው

- a. የማህበራዊ እና የወሲባዊ ግንኙነት ፍላጎቶች መበለቶች ሥራውን እንዳያከናውን ያግዳሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ አስፈላጊ ነበር።
- b. ከልክ ያለፈ ጊዜ ስንፍናን ለማዳበር እና ስራ ፈትቶ እንዲሆኑ እድልን ይሰጣል ብዙውን ጊዜ ሥራ የሚበዛበት ሰው የእያንዳንዱን ሰው ንግድ በማዘር እና በማሰብ ላይ ነው።
- c. በጠንካራ ወሲባዊ ወሲባዊ ፍላጎት ወጣት መበለቶች ማግባት አለባቸው።

አስተያየት አስተያየት

አንደኛ የሐንስ 3 ቁጥጥሮች 17 እና 18 "ምድራዊ ንብረት ያለው እና አንድ ወንድም የሚያስተውል ሁሉ

አስፈላጊነት እና የእርሱን ርህራሄን ይከለክላል፣ የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ ውስጥ መኖር የሚችለው እንዴት ነው?

ትንንሽ ልጆች፣ ባቃላችን እና በንግግራችን ፍቅርን መናገራችንን ማቆም አለብን። እኛም በተግባርም ሆነ በእውነት ፍቅር ማድረግ አለብን።

- a. የሐንስ ስለ ክርስቲያን ቤተሰብ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ተናግሯል።
- b. የህይወት አስፈላጊ ፍላጎቶች ሳይኖሩ ወንድም ወንድም ብዙውን ጊዜ ወንድ ወይም ሴት የሆነበት አካታች ቃል ነው።

ማጠቃለያ

የመበለቲቷ ቤተሰብ፣ ልጆች፣ የልጆች ልጆች፣ የልጆች ልጆች ወይም ቅርብ ከሆኑት ዘመዶች ውስጥ የእራሳቸውን መንከባከባት ካልቻሏት ኃላፊነት ነው። ቤተሰቦች ወይም ቤተሰቦቻቸው የሚያስፈልጉዎቻቸውን ለማዳበር ፈቃደኛ ያልሆኑ ወይም ፈቃደኛ ያልሆኑ ሰዎች በግለሰብ ክርስትና እና በቤተክርስቲያን አካል ውስጥ ሊንከባከቡ ይገባል። የክርስቲያን ድሃ መበለቶች የመበለቶች ፍላጎት ከሌሎች መበለቶች በፊት መገናኘት አለባቸው።

ክርስቲያኖች የአሁኑኑ ክርስቲያኖች በኢየሱሱስም ለሚገኙ ዕብራውያን ክርስቲያኖች እጅግ ላኩበት ሕይወት በሚያስፈልጋቸው አስፈላጊ ነገሮች እንዲጎድሉ ለሚታወቁ ሰዎች ርህራሄ ማድረግ አለባቸው።

የመበለቲን የመበለት አገልግሎት ከመቻላቸው በፊት፣ በድርጊታቸው ያሉ መበለቶች የሆኑት መበለቶች፣

በቤተክርስቲያን ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ለመመዝገብ ያለውን ዓላማ በተመለከተ ጸጥ ብሏል። ግን የእኔ አስተያየት በሰውነት ውስጥ የሚያስፈልጉ ተግባራትን ያካሂዳል። ያወጣቸውን ሰዎች መከራ ሳይሆን ወጣት ሴቶችን በፍቅር እና በአክብሮት መያዝ እና መልካም ሥራዎችን እንዲሠሩ ማበረታታት ሊሆን ይችላል።